

**የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንትን አወዳድሮ ለመቅጠር የወጣ ክፍት የስራ ቦታ ማስታወቂያ**

የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ቀጥሎ የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የሚያሟሉ እና ዩኒቨርሲቲውን በፕሬዚዳንትነት ለመምራት ፍላጎቱና ብቃቱ ያላቸውን አመልካቾች አወዳድሮ የላቀ ውጤት ያመጣውን/ችውን ተወዳዳሪ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት አድርጎ ለመመደብ ይፈልጋል።

**1. ስለ ዩኒቨርሲቲው አጭር መግለጫ**

ዩኒቨርሲቲው ከአዲስ አበባ የ 2 ሰዓት የመኪና ገዞ ርቀት ላይ በምትገኘው ጥንታዊና ታሪካዊ በሆነችው የደብረ ብርሃን ከተማ የሚገኝ ሲሆን በ1999 ዓ.ም ከተመሰረቱ 10 ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በትምህርት ሚኒስቴር መስፈርት መሰረት ከፍተኛ ደረጃ ያለው ተቋም ነው። በአሁኑ ወቅት ከ 2ሺህ በላይ መምህራንና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችን በመያዝ ከ 30ሺህ በላይ ተማሪዎችን እያስተማረ የሚገኝ እና በሚሰራቸው የመማር ማስተማር፣ የምርምርና የማህበራዊ አገልግሎት ሥራዎች በኢትዮጵያ ተመራጭ ዩኒቨርሲቲ ለመሆን እየሰራ ይገኛል።

**2. የስራው መደብ**

የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት

**3. የማመልከቻ መስፈርቶች**

**3.1 የትምህርት ደረጃ፡-** ሶስተኛ ድግሪ (PhD) ወይም ሁለተኛ ድግሪ (MA/MSc) እና ቢያንስ የረዳት ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ያለው/ያላት፤

**3.2 የሥራ ልምድ፡-** በከፍተኛ ትምህርት፣ በኢንዱስትሪ፣ በምርምር ተቋማት ወይም መሰል ተልዕኮ ገባቸው ተቋማት በከፍተኛ አመራር/ኃላፊነት እርከን ያገለገሉ/ች፤

**3.3 ስትራቴጂያዊ እቅድ ማቅረብ፡-** አመልካቾች በዩኒቨርሲቲው የከፍተኛ ትምህርትን ተደራሽነት፣ ፍትሃዊነት፣ ጥራት፣ ተገቢነትና ዓለምአቀፋዊነት ለማሳካት ስለሚከተሉት ስልት፣ ዩኒቨርሲቲውን የልህቀት ማዕከል ለማድረግ ስለሚሰጡት አመራር ከ10 ገጽ ያልበለጠ ስትራቴጂያዊ እቅድ በፅሁፍ ያቀርባሉ፤ ስላቀረቡት እቅድ ለዩኒቨርሲቲው አካዳሚክ ስታፍና ሰራተኞች እንዲሁም ተማሪዎች በሚዘጋጀው መድረክ ላይ ገለፃ ያደርጋሉ።

**3.4 እድሜ፡-** አመልካቾች እድሜያቸው ከ60 ዓመት ያልበለጠ መሆን አለበት።

**3.5 የታ፡-** ማስታወቂያው ወንዶችንና ሴቶችን የሚያጠቃልል ሲሆን፣ መስፈርቱን የሚያሟሉ ሁሉ እንዲያመለክቱ ይበረታታሉ።

**4. ተፈላጊ ክህሎቶች**

**4.1 የአመራር ክህሎት፡-** አመልካቾች በዩኒቨርሲቲው ያለውን የሰው፣ የገንዘብና የቁሳቁስ ሃብት በማስተባበር፣ ለመምራት የሚያስችል ዕቅድ በማቀድ፣ የአሠራር፣ የክትትል፣ የድጋፍና ቁጥጥር ሥርዓትን በመዘርጋት፣ ኃላፊነትንና ተጠያቂነትን በማስፈን የአካዳሚክና ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞችን የሥራ ተነሻሽነትና የባለቤትነት ስሜት ለማሳደግና የዩኒቨርሲቲውን ተልዕኮና ራዕይ ለማሳካት የሚያስችል የአመራር ክህሎት ያላቸው መሆን አለባቸው።

4.2 አዲስ አበባ የመፍጠርና ለውጥ የማምጣት ክህሎት፡- አመልካቾች በዩኒቨርሲቲው ለውጥና እድገትን ለማምጣት የሚያስችሉ አዳዲስ የአሰራር ስልቶችን የማመንጨትና ተግባራዊ የማድረግ አቅም ያላቸው መሆን አለባቸው።

4.3 የተግባራዊ ክህሎት፡-አመልካቾች በዩኒቨርሲቲውም ሆነ ከዩኒቨርሲቲው ውጭ ካሉ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ አገራዊ፣ አህጉራዊና አለም አቀፋዊ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት በመፍጠር የዩኒቨርሲቲውን ተልዕኮና ራዕይ ለማሳካት የሚያስችል የተግባራዊ ክህሎት ያላቸው መሆን አለባቸው።

**5. ተፈላጊ ሥነ-ምግባራዊ ባህርያት**

5.1 አመልካቾች ከሥነ-ምግባር ጉድለቶች የፀዱ፣ በመልካም ባህርያቸውና በስራ አክባሪነታቸውና ታታሪነታቸው የተመሰከረላቸውና ለሌሎች አርአያነታቸው የጎላ መሆን አለባቸው።

5.2 አመልካቾች ተግባብቶ የመስራት፣ ሁሉን በእኩል የማስተናገድ፣ ለሚቀርቡላቸው ጉዳዮች ተገቢውን ምላሽ በተገቢው ጊዜ የመስጠት መርህ የሚከተሉ መሆን አለባቸው።

**6. የምደባ ሁኔታ**

በውድድሩ የላቀ ውጤት በማምጣት የተመረጠው/ችው አመልካቾች ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲን ለ 6 አመታት በፕሬዚዳንትነት የሚመራ/የምትመራ ሲሆን የፕሬዚዳንትነቱ ጊዜ እንዳስፈላጊነቱ ሊራዘም ይችላል።

**7. ደመወዝና ጥቅማጥቅም**

በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ስኬል መሰረት፤

**8. የማመልከቻ ጊዜ**

አመልካቾች ማመልከቻቸውን ፣ CV እና አርጅናል የትምህርት እና የሥራ ልምድ ማስረጃቸውን እንዲሁም ከ 10 ገጽ ያልበለጠ ስትራቴጂያዊ እቅድ (ከማይመለስ ፎቶ ኮፒ ጋር) ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ጳጉሜ 5 ቀን 2010 ዓ.ም ከቀኑ 10 ሰዓት ድረስ ማቅረብ ይኖርባቸዋል።

**9. የማመልከቻ ቦታና ማቅረቢያ መንገዶች**

- 9.1 በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ጽ/ቤት በግንባር ቀርቦ በመመዘገብ
- 9.2 ለዚሁ ሥራ ብቻ በተዘጋጀ ኢ-ሜይል አድራሻ [dbupresident2@gmail.com](mailto:dbupresident2@gmail.com) በመላክ

**10. ለተጨማሪ መረጃ በሚከተሉት መንገዶች መጠቀም ይቻላል**

- 10.1 በቢሮ ስልክ ቁጥር: +251118963562 ወይም በሞባይል ቁጥር: +251979480940
- 10.2 በኢ-ሜይል አድራሻ: [dbupresident2@gmail.com](mailto:dbupresident2@gmail.com)
- 10.3 በዩኒቨርሲቲው ዌብ ሳይት: [www.dbu.edu.et](http://www.dbu.edu.et)

**የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ አመራር ቦርድ**